


ወያኔው ስዩ አብርሃ ሀገር ቤት ገባ

January 22, 2018



በሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ውስጥ የተፈጠረው ቀውስ መፍትሄ ባላገኘበት በአሁኑ ወቅት ስዩ አብርሃ ሀገር ቤት መግባታቸው ታወቀ። በአቶ ስብሃት ነጋ የሚደገፈው የዶክተር ደብረጺዮን ቡድን በአቶ አባይ ወልዱ ቡድን ላይ የጀመረውን ጥቃት በመቀጠልም አዜብ መስፍንን ከኤፈርት ሃላፊነት ማንሳቱንም የሕወሃት ደጋፊ የመረጃ ማዕከላት ዘግበዋል። ከአንጋፋዎቹ የሕወሃት ታጋዮች አንዱ የነበሩትና የሕወሃት ጦር አዛዥ በኋላም የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ስዩ አብርሃ ከሁለት ሳምንት በፊት ኢትዮጵያ መግባታቸውን ምንጮች አረጋግጠዋል።

ስዩ አብርሃ ወደ ኢትዮጵያ የገባው በወንድማቸው ስም የተሰራውን ትምህርት ቤት ለመመረቅ እንደሆነ ተገልጿል። ነገር ግን ስዩ አብርሃ ከሕወሃት አንጋፋ መሪዎች ጋር መገናኘታቸው ተሰምቷል። ስዩ አብርሃ በደርግ መንግስት በቀይ ሽብር በተገደለው ወንድማቸው ገብረስላሴ አብርሃ ስም የተሰራውን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለመመረቅ ወደ ትግራይ ክልል መሄዳቸውን ቢገልጹም ከነጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይ እንዲሁም ከጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖትና ከሌሎች የሕወሃት ሰዎች ጋር መገናኘታቸውም ታውቋል።

የሕወሃት ታጋይ የነበሩት ሌተናል ጄኔራል ጻድቃን ገብረተንሳይና ሜጀር ጄኔራል አበበ ተክለሃይማኖት ከአቶ ስብሃት ነጋ ጋር በቅርበት በመስራት ላይ እንደሆኑ ምንጮቹ ይገልጻሉ። እንደ ምንጮቹ ከሆነ አቶ ስዩ አብርሃ ከአቶ ስብሃት ነጋና ከሌሎችም የህወሃት መሪዎች ጋር ሳይመክሩ አልቀረም። አቶ ስዩ አብርሃ በወንድማቸው በገብረስላሴ አብርሃ ስም የተሰየመውን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሲያስመርቁ ሁለቱ የሕወሃት ጄኔራሎች መገናኘታቸውም ታውቋል።

የሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ/ሕወሃት/ አመራር ለሁለት ሲሰነጠቅ አቶ ስዬ አብርሃ በሙስና ተወንጀለው ከወንድምና እህቶቻቸው ጋር ወደ ወህኒ መጋዘቸው ይታወሳል። ከ5 አመታት እስራት በኋላ ሲለቀቁ ከዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ጋር በመሆን አንድነት ፓርቲን ተቀላቅለው በአመራር አባልነት ሲሳተፉ ቆይተዋል። ለትምህርት በሚል ወደ አሜሪካ እንደወጡ የፖለቲካ ተሳትፏቸው እየቀነሰ የመጣውና ከነ ቤተሰባቸው መኖሪያቸውን በአሜሪካ ዴንቨር ከተማ ያደረጉት ስዬ አብርሃ ከ6 አመታት ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መሄዳቸውንም መረዳት ተችሏል።

ሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ/ሕወሃት/ ውስጣዊውን ቀውስ እንዲሁም ውጫዊውን ግፊት ለመቋቋም ቀደም ሲል በተለያዩ መንገድ የለቀቁ አመራሮቹን ለማሰባሰብ ጥረት እያደረገ ይገኛል። የሕወሃት ሰራዊት አዛዥ በኋላም በሽግግሩ መንግስት የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ስዬ አብርሃ የዚህ ሂደት አካል ይሁኑ አይሁኑ ለጊዜው ማረጋገጥ አልተቻለም። ሕዝባዊ ወያኔ ሃርነት ትግራይ ሕወሃት ለሁለት ሲሰነጠቅ የኤፈርት ስራ አስኪያጅ የነበሩት አቶ ስዬ አብርሃ ከቀረቡባቸው ክሶች አንዱ መንግስት ለኤፈርት ያደረገውን ቅናሽ በመጠቀም ወንድማቸውን የከባድ መኪና ባለንበረት አድርገዋል የሚል እንደነበርም ማስታወስ ተችሏል ።

ይህ በእንዲህ እንዳለም አሁን ላይ ኤፈርትን በሃላፊነት ስትመራ የነበረች አዜብ መስፍን ከኤፈርት ሃላፊነት ቦታ መነሳታቸውን የሕወሃት ደጋፊ የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል። አዜብ መስፍን ላይ የተወሰደው ርምጃ በስብሃት ነጋ የሚደገፈው የዶክተር ደብረጺዮን ቡድን በአቶ አባይ ወልዱ ቡድን ላይ የጀመረውን ጥቃት መቀጠሉን ያረጋገጠ ነው ተብሎለታል።